



Ethiopian Patriotic United Movement,

ከኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ዙብ እና የኢትዮጵያ አርበኞች አንድነት ንቅናቄ የተሰጠ መግለጫ

ጀግናው የኢትዮጵያ ህዝብ ከወራሪ ሃይለማርያም ጋር ተፋልሞ ድል ያስመዘገበው ለነጻነቱ በሚሰጠው ከፍተኛ ዋጋ ምክንያት ነው። የዚህ ታላቅ ህዝብ ተጋድሎ ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ለመላው አፍሪካ ህዝብ የነጻነት ፋና ወጊ ሆኗል።

ይህ ለነጻነት የተከፈለ ትግልና ውጤቱ እንዲሁ በቀላል ነገር የመጣ አልነበረም። ሁሉም የኢትዮጵያውያን ልጆች ዘር ሃይማኖት ብሄር ቀለም ሳይለዩ ባንዲት ባንዲራና ባንዲት እናት አገር ኢትዮጵያ ስም ተሰባስበው አንድ ልብ አንድ አላማ ይዘው ስለታገሉ እንጅ። በዚህ ምክንያትም የአገራችን መላው ህዝብ በየትኛውም ቦታ እራሳቸውን ቀና አድርገው የሚሄዱ ነበሩ። በአሁኑ ወቅት ግን መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ከመቸወም ጊዜ በከፋ ሁኔታ የነጻነት እጦት ወስጥ ተዘፍቆ ይገኛል። ያ ነጻነት የለመደ ህዝብ! ያ ተባብሮ በሰላም መኖር ልማዱና ባህሉ ያደረገ ኩፋ ህዝብ! ዛሬ ግን በነጻነት እጦት ስር ወድቆ ከአኩሪ ታሪኩ ጋር ወደታች እየሰጠመ ይገኛል። ወያኔ ኢህአዴግ በዘራው መርዝ ምክንያት እርስ በርሱ ተለያይቶና ተፈራርቶ እንደጠላት እየተያየ ይገኛል።

ከሃያ ሶስት አመት በላይ ሰላም አጥቶ ነጻነት እንደተጠማ ኑሮውን እየገፋ ነው የሚታየው። በህወሃት አገዛዝ እየተገነፈገፈ ቢሆንም ተባብሮ ግን ከላይ ላይ የተሸከመውን የመከራ ሽክም ሊያራግፈው ያልቻለው በከፋፋይ ወያኔ መራሽ የከፋፍለህ ግዛው ፖሊሲ ገመድ ተጠፍሮ ስለተያዘ እንደሆነ ድርጅታችን ያምናል። ለዚህ መፍትሄ ደግሞ የተባበረ ትግል እንደሆነ በጽእኑ እናምናለን።

የነጻነት እጦት የወለዳቸውና የኢትዮጵያን ህዝብ ከጭቆና ቅንበር ለማላቀቅ የሚታገሉ በርካታ ድርጅቶች እንዳሉ የሚታወቅ ነው። የትግላቸው ውጤት ግን ግቡን አልመታም። ሁላችንም ታጋይ ድርጅቶች ለምን ስንል ራሳችንን የምንጠይቅበት ወቅት ላይ እንዳለን የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ዙብ ያምናል። የዚህ ጥያቄ መፍትሄ አቅጣጫ ደግሞ ወደ አንድነት የሚወስደን ይሆናል። ያለ አንድነት የቱንም ያህል ብንታገል የምንፈልገውን ውጤት ልናመጣ እንደማንችል ያሳለፍናቸው የትግል ጊዜያዎች አሳይተዋል።

ይህን የተገነዘበው የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ዙብ\EPPFG\ የኢትዮጵያ አርበኞች አንድነት ንቅናቄ /EPUM/ ጋር በጋራና በትብብር ለመስራት ከስምምነት ላይ ደርሷል። ታህሳስ 20 \2014 በጀርመን ኑረንበርግ ከተማ በተካሄደው የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ዙብ አምስተኛ አመት የምስረታ በአል ላይ የሁለቱ ድርጅቶች ባንድ አመራር ጥላ ስር መጠቃለላቸው ይፋ ሆኗል።

የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ዙብ ሊቀ መንበር የሆኑት አቶ ልኡል ቀስቅስ የወህደቱን አስፈላጊነት አስመልክተው የሚከተለውን ብለዋል- <<ኢትዮጵያ ወስጥ ሰላም ይሞክራሲና ልማት ሰፍኖ ማየት የምንገኝ ሁላችንም አገር ወዳድ የትግል ድርጅቶች እስካሁን ባካሄድናቸው የትግል እንቅስቃሴዎች የምንፈልገውን ውጤት ማምጣት አልቻልንም። ለዚህም ዋናው ምክንያት ተባብረን አለመታገላችን ነው። ይህም ለወያኔ ምቹ ሁኔታን ፈጥሮለታል። ካሁን በሁዋላ ግን አካሄዳችንን ቆም ብለን አይተን በመተባበር አምባ ገነኑ ስርአት እንዲወገድ ማድረግ መቻል አለብን። ከዚያ በተረፈ ምርጫ በመጣ ቁጥር የምናደርገው እንቅስቃሴና የተናጠል ትግል የትም እንደማያደርሰን ልንገነዘብ ይገባል። የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ዙብ የኢትዮጵያ አንድነት ንቅናቄ ያደርጉት ወህደት ፈር ቀዳጅ ነው >> ብለዋል።

የኢትዮጵያ አርበኞች አንድነት ንቅናቄ /EPUM/ ሊቀ መንበር የሆኑት አቶ ጥላሁን ገላው በበኩላቸው በዛሬው እለትም የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ዙብ እና የኢትዮጵያ አርበኞች አንድነት ንቅናቄ አብረው ለመስራት መስማማታቸውን ይፋ አድርገዋል። ስለዚህ በኢትዮጵያ አንድነት ከሚያምኑ ጋራ-ክብር የመስራት አላማ እንዳላቸው ያረጋገጡት የኢትዮጵያ አርበኞች አንድነት ንቅናቄ ሊቀ መንበር ሌሎች ድርጅቶች፣ ቡድኖች፣ ግለሰቦችና ቡብሄር ደረጃ የተደራጁ ድርጅቶች በጋራ ለመስራት ወቅቱ ስለሚያስገድድ በጥምረት ለመስራት ከተስማሙት ድርጅቶች ጋር ለመስራት እንዲመጡ ጥሪ አድርገዋል።

በመላው አለም የምትገኙ የድርጅታችን አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም ሃገር ወዳድ ኢትዮጵያዊያን
, ኢትዮጵያ አርበኞች አንድነት ንቅናቄ ጎን እንድትቆሙ ና አስፈላጊውን ትብብር እንድታደርጉ እንጠይቃለን።